

አባ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ፤
ሊቀ ጳጳስ ዘአኩራም፤
ወዕጩን ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት



ABBA MATTHIAS I
Patriarch of Ethiopia, Archbishop of Axum,
Echegue of the See of St. Tekle Haimanot

Reçu CLT / CIH / ITH

Le 2.8 AOUT 2018

N° 407

Ref. No. 9/S/471/329/2018

Date 11/7/2018 2^o

Federal Democratic Republic Ethiopia
Ministry of Culture and Tourism
Authority of Research & Conservation of
Cultural Heritages
Addis Ababa

ተርካ ጥናት ጥያቄ ግብ-ገጽ
ረከርድ ጥያቄ ወጪ
ቢ. የሆነው ተገ- 09 ሰኔ 2018
ማህር ተገ- 14.7

Re: Registration of Celebration of Timket by UNESCO

It is known that most of the tangible and intangible cultural, natural and historical heritages registered by United Nation Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) belong to Ethiopian Orthodox Tewahedo Church

In the same way we presented a question to the Authority concerning the registration of celebration of Timket, which is one of the church's historical and spiritual heritages to be registered as one of the intangible heritage by UNESCO. The Authority gave due consideration and requested us to present evidences to UNESCO, which describe the celebration of Timket, such as different photos, video and written documents also petitions which comprise 300 signatures with written document about historical development of celebration of Timket in English and Amharic.

Based on this, we have attached 2 pages written document in English and Amharic describing the historical content of the celebration of Timket together with signature of petitions.



God bless Ethiopia!

አባ ማትያስ ቀዳማዊ
ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ
ሊቀ ጳጳስ ዘአኩራም፤
ወዕጩን ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት
Abba Matthias I Patriarch
of Ethiopia, Archbishop of Axum
Echegue of the see of St. Tekle Haimanot

- CC:**
- Office of the Holy Synod
 - Patriarchate Head Office
 - Addis Ababa

Celebration of Timket (Epiphany) Holiday in Ethiopia

Ethiopian Orthodox Tewahedo Church started to celebrate this ancient holiday of Timket (Epiphany) based on the teaching of the Apostles, her scholars and Canon, expressing it in her own language. It began to be celebrated since the reign of Ethiopian Emperor Gebre Meskel around 6th Century A.D as national holiday, on fields and at river banks.

Then St. Lalibela who constructed holy places, churches and unified state with priesthood (state and church) in 1140, proclaimed that this holiday should not be celebrated in scattered or decentralized way but all churches in the surrounding area should join together to go to the place of Timket (baptism) water and spend the night celebrating the holiday.

Accordingly, in 1426 Emperor Zerayacob after looking at the program of the celebration prepared by the scholars gave further instruction that the replica of the Arc of the Covenant should march to the river on the Eve of Timket) on Tir 10 (January 19) but not to return on the same day and should walk on foot blessing the country.

Based on the decision of the scholars of the church and the kings, the faithful on the eve of Timket (Epiphany) called 'Ketera' go to the chosen river side jointly clear the area where replica of the Arc of the Covenant rests and collect water to make a dike to create water for Baptism. Then they accompany the replica of the Arc of the covenant to the prepared place singing, applauding and dancing (religious movement). From that time till today Timket (Epiphany) is celebrated in this manner jointly on Tir 10-11 (Jan. 19-20).

Present day celebration of Timket (Epiphany)

Ethiopian Orthodox Tewahedo Church being the oldest Apostolic and historical church with organizational structure consisting of 50 dioceses in all corners of Ethiopia with thousands of priests, deacons and parish churches has the biggest share (in membership) in the countries population as compared to other religious institutions. This structure and membership reaches internationally almost to all other parts of the world giving all kinds of the services of the church including the celebration of Timket (Epiphany), which makes it internationally famous.

The origin of the colourful celebration of Timket (Epiphany) emanates from the origin of Christianity in Ethiopia which goes back to the 1st Century A.D as mentioned in Acts of the Apostles (chap.8:26-40) when the spirit of God instructed Apostle Philip, one of the 72 pupils and of the seven deacons, to go to Gaza and meet the Ethiopian Eunuch who was consequently baptized by Philip. This way Christianity was introduced to Ethiopia, that is, through the Eunuch. Hence it is believed that Christianity was accepted by the people around Axum and the surrounding area, in Northern Ethiopia until the coming of Frumentius who later became the first bishop of Ethiopia. Then Christianity became the official and state religion of Ethiopia and its expansion continued.

As it is known and believed, humankind is born in flesh from his mother and father and from God he shall be born in Spirit through baptism.

Reçu CLT / CIH ITH

Le 28 AOUT 2013

N° 407



The literal meaning of the word Timket (Epiphany) is to be washed by water, to submerge, dipped, to be soaked and to sink in water and this basically signifies being cleansed.

Also in order to be a Christian and live in it one has to be born again by baptism. The celebration of Timket (Epiphany) goes beyond its religious meaning by contributing to the growth of human culture, Art, fine Art, togetherness, mutual respect, tourist attraction and image creation etc.

Timket (Epiphany) is celebrated allover Ethiopia according to the faith and dogma of the church and to the tradition, language and geographical location or situation. In Ethiopia major centers of celebration of Timket (Epiphany) are:-

- in Addis Ababa – Jan Meda
- in Gondar – the swimming pool of Emperor Fasil
- in Axum – Myshum
- in Debre Roha St. Lalibela Yohanes (Johanes) Amba Getergie Bahre Timket, (pool of Timket) with great festivity

The Legacies of Timket (Epiphany)

- Celebration of Timket (Epiphany) by being together and by all people regardless of ethnic, language, nation, nationality differences.
- The holiday creates occasion for showing and learning different customs, culture, national costume, hand craft, Ethiopian poems, rhythm, music etc.
- Continuation of the celebration by the youth without distortion of faith, dignity and tradition.
- The growth of the holiday to be more and more glorious and bright from time to time without never being blurred or vague.
- Its attraction for international and local tourists.
- Being model or example for long walk (in mass) that results to physical strength, which also is example of prevalence of peace.

Summary

The celebration of Timket (Epiphany) Holiday which is related to the introduction of Christianity to Ethiopia and that began to be celebrated as official holiday since the reign of Emperor Gebre Meskel in the 6th Century have been celebrated by the church for the last 1500 years around Timket water (pool of Timket).

In order to maintain the historical, cultural and religious value of Timket and pass it for the next generation, we genuinely request the recognition and registration of Timket (Epiphany) by UNESCO among the intangible heritages of the world keeping its basic and historical significance, keep it for human generation and historical record.





አባ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ
 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ፤
 ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም፤
 ወጳጢ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት

ABBA MATTHIAS I
 Patriarch of Ethiopia, Archbishop of Axum,
 Echegue of the See of St. Tekle Haimanot

Reçu CLT / CIH / ITH
 Le - 3 AVR. 2018
 N° 0186

ቁጥር 0186/184/329/2010
 Ref. No.
 ቀን 2-5-10 ዓ.ም
 Date

**በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር
 ለቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለሥልጣን
 አዲስ አበባ**

**ጉዳዩ፡- የጥምቀት በዐል አከባበርን በዩኔስኮ ለማስመዘገብ የሚደረገውን
 ዝግጅት ይመለከታል።**

ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግሥታት የሳይንስ የትምህርት የባህል ማዕከል /ዩኔስኮ/ በሰው ልጆች ወካይ የክብር መዝገብ ከአስመዘገቦቻቸው በርካታ ተፈጥሮአዊና ታሪካዊ ባህላዊ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች መካከል አብዛኛዎቹ በቤተ ክርስቲያና የሚገኙ መሆናቸው ይታወቃል።

በዚሁ ረገድ ቤተ ክርስቲያና ካሏት በርካታ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ቅርሶች መካከል የጥምቀት በዐል አከባበር በኢትዮጵያ የማይዳሰሱ ቅርሶች (Untangeble Heritage) ለማስመዘገብ ባለፈው ዓመት ለቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለሥልጣን ጥያቄው ቀርቦ የባለሥልጣን መሥሪያ ቤቱ ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት በመስጠት ለዩኔስኮ የሚቀርቡ የጥምቀት በዐልን የሚገልፁ ልዩ ልዩ የፎቶ፣ የቪዲዮና የጽሑፍ መረጃዎች እንዲሁም ከልዩ ልዩ አካላት ከ300 በላይ የያዘ የፊርማ ድጋፍ /ፒቲሽን/ እንዲዘጋጅ ሲጠየቅ በዋናነትም ለዩኔስኮ ከሚላከው ሠነድና ማስረጃ ጋር ስለ በዐሉ አመጣጥና ታሪካዊ ሒደት ሁለት ገጽ በአማርኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ተዘጋጅቶ እንዲቀርብም ተጠይቋል። በጥያቄው መሠረት የጥምቀት በዐልን ታሪካዊ ይዘት የሚያሳይ ሁለት ገጽ ጽሑፍ በአማርኛና በእንግሊዝኛ እንዲሁም የተዘጋጀው ፒቲሽን ፊርማ በዚህ የመሸኛ ደብዳቤ የላክን መሆኑን እናስታውቃለን ።



አባ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ፤ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም፤ ወጳጢ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት
 Abba Matthias I Patriarch of Ethiopia, Archbishop of Axum and Echegue of the see of St. Tekle Haimanot

- ግልጻዊ**
- ለቅዱስ ሲኖዶስ ጽ/ቤት
 - ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽ/ቤት አዲስ አበባ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከክርስቶስና ከሐዋርያት እንዲሁም ከመምህራን በተማረችው ትምህርትና ቀኖና መሠረት በራሷ ቋንቋ የምትገልጠውና የምታከብረው ይህ ጥንታዊ የሆነ የጥምቀት በዓል በአፄ ገ/መስቀል ዘመነ መንግሥት በ530 ዓ.ም. በሀገር አቀፍ ደረጃ በሜዳና በወንዝ ዳር መክበር ተጀመረ።

በቀጣይም ክህነትን ከንግሥና ጋር አስተባብሮ የያዘው ጳጳስና ሐናኤ መቅደስ የሆነው ቅዱስ ላሊበላ በ1140 ዓ.ም. በየአካባቢው የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት የጥምቀት በዓልን አከባቢ በተናጠል ሳይሆን በአንድ ላይ ወደ ባህረ ጥምቀቱ ወርደው በማደር በዓለ ጥምቀቱን እንዲያከብሩ አዋጅ በማወጅ የጥምቀት ባህርን ሥርዓት እንዲይዝ አድርጎታል።

በ1426 የነገሡት አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ከሊቃውንቱ ተዘጋጅቶ የቀረበውን የበዓል አከባቢ ሥርዓት መነሻነት ታዕታት ወደ ወንዝ ወርደው በእለቱ እንዳይመለሱ የጥምቀት ዋዜማ ጥር 10 ቀን ከሰዓት በኋላ ወደ ባህረ ጥምቀት እንዲወርዱና ሀገርን በከደተ እግር /በእግር በመጓዝ/ እንዲባርኩ ሥርዓትን ሰርተዋል።

በቤተክርስቲያና ሊቃውንትና በነገሥታት ውሳኔ መሠረት ሕዝቡ በከተራ እለት በየአካባቢው ለባህረ ጥምቀት በተመረጠው ወንዝ ውሃውን በህብረት በመከተር /በመገደብ/ አካባቢውን አጽድቶ ታዕታት የሚያደርጉበትን ቦታ አዘጋጅቶ ታዕታት ሕጉን በዝማሬ በሆታና በእልልታ አጅቦ ወደ የባህረ ጥምቀቱ እየወጣ የባህረ ጥምቀት በዓል አከባቢ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አሁን በምናከብረው ሁኔታ በተናጠል ሳይሆን በሕብረት በየዓመቱ ከጥር 10 እስከ 11 እንዲከበር ተደረገ።

የጥምቀት አከባቢ በዘመናችን

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በዓላት አስተዳደራዊ መዋቅር በሀገር ውስጥ 50 አህጉረ ስብከት በአራቱም የኢትዮጵያ መዳከሚያት 40ሺ አብያተ ክርስቲያናት ያላት ሲሆን ከሀገሪቱ አጠቃላይ ሕዝብ ከእምነት ተቋማት በእምነቷ ተከታዮች ትልቁን ቁጥር የያዘች አንጋፋ ሐዋርያዊት ታሪካዊትና ጥንታዊት ቤተክርስቲያን ስትሆን በውስጧ በታላቅ ድምቀት ጥር 10 እና 11 የምታከብረው የጥምቀት በዓል አከባቢ መነሻ ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ የገባው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 እንደተገለጸው 72ቱ አርድዕትና ከ7ቱ ዲያቆናት አንዱ የነበረው ወንጌላዊ ፊልጶስ በእግዚአብሔር ትእዛዝ በጋዛ የኢትዮጵያዊቷን የንግሥት ሕንጻኤ ጃንደረባ ባጠመቀው ጊዜ ነው። በዚህ የተነሳ ጥምቀት /መጠመቅ/ በጃንደረባው/ አማካኝነት ወደ ኢትዮጵያ ገባ።

በቀጣይም የክርስትና እምነትና ጥምቀት በአክሱምና በአካባቢው በሚኖሩ የሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝቦች በሚገባ ተቀባይነት አግኝቶ እየተስፋፋ ፍሬምናጦስና ወንድሙ ኤዴሲዮስ ወደ አክሱም እስከመጡበት ድረስ ቆይቷል። ከዚያም በመላው ኢትዮጵያ እየተስፋፋ መጣ።

የሰው ልጅ በሥጋ ከእናት ከአባት ይወለዳል። በጥምቀት በመንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ይወለዳል።

ጥምቀት የቃሉ ፍቺ በውሃ መታጠብ መዘራቅ፣ መነከር፣ መጥለቅ ማለት ሲሆን መሠረተ ሃሳቡ መንፃትን ያመለክታል። የክርስትና እምነት ተከታይ ለመሆንና በእምነቱ አምና ለመኖር በጥምቀት ከእግዚአብሔር በዳግም ልደት መወለድ ይኖርበታል።



- የበዓሉ አከባቢ ከዋናው የሃይማኖት መሠረታዊ ትርጉሙ በአሻገር በአሉ ለሰው ልጆች ባህል፣ ኪነጥበብ፣ ሥነጥበብ ማደግ ተፋቅሮና ተከባብሮ መኖር ለቱሪስት መዳረሻነት፣ ለገጽታ ግንባታ ታላቅ ጠቀሜታን አበርክቷል እያበረከተም ይገኛል።

የጥምቀት በዓል በመላው ኢትዮጵያ የቤተ ክርስቲያና እምነትና ዶግማ ቀኖናና ትውፊት መሠረት አድርጎ እንደ የአካባቢው ባህል ቋንቋና ጂኦግራፊያዊ ሁኔታ ይከበራል። በተለይም የጥምቀት በዓል በኢትዮጵያ፡-

- በአዲስ አበባ ጃን ሜዳ
- በጎንደር በአሄ ፋሲል መዋኛ
- በአክሱም ማይ ሹም
- በደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ ዮሐንስ አምባ ገጠርጌ ባህረ ጥምቀት በከፍተኛ ድምቀት ይከበራል።

ከጥምቀት በዓል ትሩፋቶች

- ብሔር፣ ባህል፣ ቋንቋ ሳይለያይ በዓሉ በአንድነት የሚከበር መሆኑ፤
- በዓሉ የወጣ፣ የባህል አልባላት፣ የእጅ ሥራ ጥበባት የሚታዩበት ኢትዮጵያዊ ስንጃ ግጥም፣ ዜማ የሚማሩበት የሚነገሩበት ትሩፋት መሆኑ፤
- ሥርዓቱና ወገ ሳይፋለስ ወጣቱ ባህሉን እምነቱን ወገና ክብሩን ጠብቆና አስጠብቆ ይዞ ማስቀጠሉ፤
- በየጊዜው በዓሉ መደብዘዝ ሳይታይበት እየደመቀ እየፈካ መከበሩ፤
- የአገር ውስጥም የውጪውንም ጎብኚ ቀልብና አይን መማረኩ፤
- ረጅም ዓመታዊ የእግር ጉዞ በማድረግ የአካል ጥንካሬና በሕብረት መንዝ የሰላም ምሳሌነት ማስፈኑ ነው።

ማጠቃለያ

ይህ ከ4ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ክርስትና ወደ ሀገራችን ሲገባ የመጣውን የጥምቀት በዓል አከባቢ በአሄ ጉብረ መስቀል 530 ዓ.ም. የአደባባይ በዓል ሆኖ መከበር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 1500 ዓመታት ቤተ ክርስቲያና በሀገር ደረጃ በአደባባይ ጥምቀት ባህር እየወጣች ስታክብር ቆይታለች።

የጥምቀት በዓል ታሪካዊና ባህላዊ ሃይማኖታዊ እሴቱ ተጠብቆ እንዲቀጥል በተለይም በሰው ልጆች ወካይ የዓለም ድንቅ መዝገብ በዩኒስኮ /በተባበሩት መንግሥታት የሳይንስ የባህልና የትምህርት ማዕከል/ ከማይዳሰሱ ቅርሶች መካከል በሀገር ደረጃ እንዲመዘገብና በዓሉ ጥንተ መሠረቱ ተጠብቆ ወደ ትውልድ እንዲሻገር ለማድረግ ዓለም አቀፍ እውቅና አግኝቶ በሰው ልጆች ወካይ የቅርስ መዝገብ ላይ እንዲመዘገብ እንጠይቃለን።





Ref No

ቁጥር ባቱ/

Date

ቀን

11/02/2020
03/05/2020

To: FDRE Ministry of Culture and Tourism

To: FDRE Ministry of Culture and Tourism: Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage

Subject: Request for inscription of Epiphany festival by UNESCO as intangible cultural heritage to be human representative list

Epiphany or Timket which is celebrated every year on January 19 in Amhara region in both rural and urban areas with different events like praying, hymn, songs, dancing, singing, house riding, gena game etc. The religious festival is highly celebrated throughout the region especially in Gondar city has potential to be inscribed in UNESCO as intangible cultural heritage and has so many economical, socio cultural, political significances for the people of the region and sustainability of the heritage, if it will have a chance to be property of the world. Having this the people of the region, religious leaders, the government are now asking and forcing us to request their question and need for the Ministry and the Authority and we have understood that the question is raised at the right time, appropriate and urgent.

Therefore, we have sent to you our interest and their request to be inscribed by UNESCO by attaching their written document about the overview (history, significance, ceremonial process) of Epiphany festival in the region as follows.

With regards

Cope//

- To Deputy head of culture and tourism bureau
- To heritage conservation and tourism development directorate

Culture and tourism bureau

- To Gondar city administration youth, sport, culture and tourism department

Gondar

- Lalibela town administration youth, sport, culture and tourism office

Lalibela

የአማራ ብሔራዊ መንግስት (ዲ/ር)
ቢሮ ያሳፈ



1. Meaning of Epiphany

“Timket” is a Ge’ez word meaning “immersion in water” similar to the Baptism of Jesus Christ in his 30 years old by the hand of John the Baptist in the river Jordan . The word also denotes epiphany which is driven from the Greek word epiphaneia meaning “appearance”.

This festival is celebrated on January 19 every year to commemorate Baptism of Jesus Christ by John the Baptist in the River Jordan. According to Ethiopian orthodox tewahido church teachers, Baptism of Jesus Christ by St. John is recorded in the third chapter of the Gospel of Mathew as follows. “I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire.’ Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, "I need to be baptized by you, and do you come to me?" Jesus replied, "Let it be so now; it is proper for us to do this to fulfill all righteousness." Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love; with him I am well pleased." (Mathew 3:13-17)

2. Celebration of Epiphany

The annual Timket celebration is held across Amhara region in both rural and urban areas on every Tir 11 E.C (January 19 G.C) with processions of priests carrying replicas of the Ark of Covenant, locally known as ‘Tabot’s, escorted by thousands of believers. The day is observed in commemoration of Christ’s baptism in the Jordan River. Timket is not only one of the major feasts of the Ethiopian church but it is also a public holiday



when offices and schools across the country are closed. Timkat is the greatest colorful festival of Orthodox Christians in Ethiopia.

Before the day of epiphany followers of Ethiopian orthodox tewahido church prepare, clean and decorate church areas, roads , circles , baths, pools etc with Ethiopian flags, arts, grass, to make the festival very attractive and interesting with their interest and responsibility. Tent prepare every year for Tobots and spiritual services during the night time.

The celebration of Timket/ epiphany starts on the eve of the main festival. Following the traditions, the Tabots are taken from churches and move to rivers and pools early afternoon on the eve of Timket. Priest including deacons dress highly decorated clothes and hold cross with their hands. Other peoples also decorated with different ornaments and clothes. The eve is known as 'Ketera' and taken from the Amharic word 'ketere' meaning to make a dam; it is usual to make a dam in some places where there is no enough river water for the celebration of Timket or making a reservoir for the celebration'. Each Tabot is carried overhead by a high priest to the nearby body of water accompanied by thousands of church members chanting hymns. The celebration is also augmented by spiritual dancing (known as shibsheba), drum beating, horn blowing, prayer stick waving and sistra rattling. The movement of Tobots from churches to nearby water bodies is to commemorate the movement of Jesus from Galilee to the Jordan to be baptized by John.

The Tabots and the people spend the night there, an activity that helps in performing the timket ceremony, usually done early in the morning the time Jesus Christ was baptized. The ceremony extends throughout the night and the next day early in the morning the Timket celebration start. The ceremony begins with the pre-sun rise rituals which include the Kidane (Morning Prayer) and the KIdasie (the divine clergy). These rituals are followed by the blessing and sprinkling of the blessed water on the assembled congregation in commemoration of Christ's baptism.

At about 10 or 11am, each tabot begins the journey back to its respective church. This involves an even more colorful ceremony with a variety of traditional and religious



songs. The priests wear astonishing brocade ceremonial clothes and carry decorated umbrellas, while chanting to the accomplishment of drums and the rhythmic clink of the sistrum and other instruments.

The Divine Liturgy is recited near the pools early in the morning. The water is then blessed and sprinkled towards the assembled congregation, some of whom immerse themselves in the water, symbolically renewing their baptismal vows.

After the baptism, the Tabots of each church, except St. Michael's church, start their way back to their respective churches. The elders march solemnly, accompanied by singing, leaping priests and young men, the beating of staffs and prayer sticks. The next day, 20 Jan, is the feast of Michael the Archangel, Ethiopia's most popular saint. And it is only on this morning that the Tabot of St. Michael's is returned to his church, also accompanied by the singing and dancing of priests and locals with their colorful dress. Thus ends the three-day celebration, a unique ceremony of the Ethiopian Orthodox Church, which evolved in relative isolation from the rest of the world. The celebration of epiphany is a religious festival, many ethnic groups in Ethiopia celebrate it in line with their including diplomats, ambassadors , tourists, religious leaders .

The festival of Epiphany or Timket is colorfully celebrated all over Amhara region especially in all Administrative Zones and cities such as Gondar, Bahirdar, Debra Markos, Lalibela, Woldaya, Dessie, Dabere Tabor and Debra Brehan, Finote Selam , Enjibara, Kemissie, Sekota. This festival is celebrated for two or three days in all kebeles and woredas of Amhara region which have Christian members. In Gondar, the bathing palace of Fasiledas is still dedicated to this colorful ceremony. It is still filled with water each year by a canal from the River Keha for the colorful Timket celebration.

3. The Origin of Epiphany (Timket)Festival in Ethiopia



As land of God, Ethiopia has been following the teachings of the apostles and started celebrating epiphany at the national level in 530 AD during the reign of Emperor Gebre Meskel.

In 1140 AD, king and priest Lalibela made an amendment to the existing tradition of the Epiphany celebration by which he made a decree that urged all arks of covenant (Tabots) to be carried to a river or pool together to bless the waters.

In 1426 AD, following a proposal from scholars, Emperor Zer'a Ya'ekob declared that the Tabots be taken to nearby pools on the eve (January 18) and stay the night there blessing the nation. In 1486 AD, Emperor Naod also made an order that the Tabots be escorted by the faithful in colorful processions. Following those traditions, the Tabots are taken to rivers and pools early afternoon on the eve of Timket.

In 17th century King Fasiledes built very interesting Timkete-Bahir or bath in Gondar city to celebrate Epiphany in amazing way and the path is still serving to celebrate Epiphany festival in wonderful and amazing way.

4. Some Significances of celebration of Epiphany

First off all, the epiphany ceremony is important for physiological satisfaction of the religious followers because during the festival Tabots move to the rivers or pools or baths with singing spiritual songs, dancing , praying and people decorated by cultural clothes and ornaments.

The young men and women deliberately participate in the Timket festival with the intention to find a partner, and if possible a life partner. The Timket crowd is aware that the festival provides an excellent opportunity to find a boy friend and/or a girlfriend, or Timket or Epiphany festival has importance for young adults to choose would be loves. but those who come to exploit such an opportunity cannot afford to be bystanders; as a matter of course, they must articulate their wishes in the form of dances



in front of all that have gathered and if possible cast lemon fruits at each other to demonstrate love and affection

Epiphany is colorful festival of Amhara region. Participants of epiphany ceremony or festival especially priests, Sundays school students, boys and girls decorate by different color dressing and ornament. Therefore, Epiphany Festival has some important social, cultural and economic significance to the Amhara people. To celebrate the festival there is movement of people from place to place. The occasion is also used to facilitate the flow of information, new ideas and knowledge to and from urban centers and also for marriage engagement. Epiphany is also an important occasion for the to promote their social and spiritual life through reconciliation whereby peace, respect and co-operation prevail. Within three days of the ceremony friends and relatives visiting each other and exchanging gifts, giving and receiving blessings, feasting, singing and dancing. Hence, it strengthens social ties and is an exiting moment for every one. It is important for to maintain mutual understanding, peace and security of the nation and nationalities. The festival is also useful for job creation of nation in cultural dressing because the it needs different cultural dresses. There is a proverb which says «ለጥምቀት ያልሆነ ቀላሊ ይበጣጠስ» to motivate cultural dressing.

Epiphany is an important occasion whereby members of communities discuss on development issues and make plan to construct or renovate roads, schools, health clinic, drilling water wells and conduct environmental protection works and cover all the expenses needed. In general, the festival has a vital importance in promoting sustainable development. Because people are making living and benefit out of it and it provides them a sense of identity and continuity since it is a dynamic living culture.

Timket festival, thus, is not simply a religious holiday as pointed out above. It is very much a construction and reaffirmation of phenomena, relationship, love, and a resolution to exploit and meaningfully utilize what the Ethiopian social milieu provides and permits. Traditionally, Timket was known as an important occasion for young adults to choose the would-be lovers.



5. Participants and Roles of Epiphany festival ceremony

To celebrate Epiphany festival all groups of Ethiopian orthodox tewahido people and ethnic groups participate (Bishops, priests, deacons, elders, women, men, young boys and girls, children, Sunday schools student etc.), some extent other religious followers and tourists.

All of them participate to celebrate the holy day festival wonderfully from the eve day up to the last day. They have their own roles and participation such praying (priests), blessing (Bishops), dancing (elders men and women, young boys and girls), singing (Sunday schools students and deacons). The youngsters participate to maintain the glory of the Tabots by cleaning roads and lining up grasses and other materials in front of tabots. The adults have coordinating role in the ceremony.

In general all participants do everything on the days of the festival as much as possible for wonderful ceremony by group dancing and music, by singing , by cleaning and decorating passing roads and timeket bahir, by praying and serving the people, by coordinating, by giving drinks for the tired people etc.

6. The Importance of inscribing Epiphany in UNESCO

The inscribing of Epiphany festival by UNESCO in the human representative list has the following importance's.

- To maintain the sustainability of the intangible heritage
- To attract more international tourists and to increase economical value of the festival
- To promote the heritage for the people of world
- To construct and develop the image of the country as well as the Amhara region
- To develop awareness of the people of Ethiopian to preserve the heritage
- To develop the socio cultural value of the intangible heritage among Ethiopian people
- To create job for younger's.





ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

→ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ለቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን

አዲስ አበባ

ጉዳዩ :- የጥምቀት በዓል አከባበር በዓለም የሰው ልጆች ወካይ ቅርስነት በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባበር በየዓመቱ ጥር ዘ በመላ ክልሉ አካባቢዎች በገጠርም በከተማም በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ማለትም በጸሎትና ዝማሬ፣ ታቦታቱን በመከብብብ በሆታና በእልታ፣ በጭፈራ፣ በፈረስ ግልቢያ፣ በገና ጨዋታና በመሳሰሉት እጅግ ደማቅ በሆነ ስነ ስርዓት ይከበራል። የበዓል አከባበሩ ከሃይማኖት በዘለለ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ፣ ባህላዊና ማህበራዊ ፋይዳ ያለው እንዲሁም በዩኔስኮ በዓለም የሰው ልጆች ወካይ ቅርስነት ለመመዘገብ መስፈርቱን የሚያሟላ በመሆኑ ቅርሱ የምዝገባ ሰነድ ተሟልቶለት ለዩኔስኮ እንዲቀርብ የክልሉ ህዝብ፣ በክልሉ የሚገኙ የሃይማኖት መሪዎችና የክልሉ መንግስት ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ለባለስልጣኑ እንድናቀርብ ተጠይቀናል።

ስለሆነም የይመዘገብልን ጥያቄው አንገብጋቢ በመሆኑ አስፈላጊው ሰነድ ተዘጋጅቶ ለዩኔስኮ እንዲቀርብ እየጠየቅን ስለበዓሉ የላኩልን ጠቅለል ያሉ ጉዳዮችን አያይዘን መላካችንን እናሳውቃለን።

ግልባጭ//

- ለም/ቢሮ ኃላፊ
 - ለቅ/ጥ/ቱ/ልማት ዳይሬክቶሬት
- ባ/ቱ ቢሮ
- ለጎንደር ከተማ አስተዳደር ወ/ስ/ባ/ቱ መምሪያ
- ጎንደር
- ለላሊበላ ከተማ አስተዳደር ወ/ስ/ባ/ቱ መምሪያ
- ላሊበላ



ከሰላምታ ጋር
712/1
የኢትዮጵያ ካሳው ወንድም (A/C)
ቢሮ ኃላፊ

1. የጥምቀት በዓል ትርጉም

ጥምቀት የሚለው ቃል ከግዕዝ የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም በውሃ መዘፈቅ ማለት ነው። የስነ መለኮት ምሁራን ጥምቀት ለሚለው ቃል መነከር ፣ መታጠብ ፣ መረጨት እና የመሳሰሉትን ትርጓሜዎች ይሰጡታል። ይህም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በ30 ዓመቱ በዮርዳኖስ ወንዝ በመጥምቁ የሐሰን እጅ ሦስት ጊዜ ብቅ ጥልቅ እያለ መጠመቁን የሚያመለክት ነው። ኢፒፋኒ የሚለው ቃል ኢፒፋንያ ከሚል የግሪክ ቃል የተገኘ ሲሆን መልክ ወይም መገለጥ የሚለውን ትርጉም ይይዛል።

የጥምቀት በዓል አካባቢ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጥምቁ የሐሰን እጅ በዮርዳኖስ ወንዝ መጠመቁን በማስታወስ በየዓመቱ ጥር 11 በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች በድምቀት ይከበራል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መምህራን እንደሚናገሩት ጌታ ኢየሱስ በቅዱስ የሐሰን እጅ መጠመቁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ተጽፎ ይገኛል። ቃሉም እንዲህ ይላል « ያን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ ። የሐሰን ግን እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል አንተም ወደ እኔ ትመጣለህን ? ብሎ ይከከለው ነበር። ኢየሱስም መልሶ አሁን ፍቀድልኝ እንዲህ ጽድቅ ሁሉ መፈጸም ይገባልና አለው። ያን ጊዜ ፈቀደለት ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያውኑ ከውሃ ወጣ እነሆም ሰማያት ተከፈቱ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ አርግብ ሲወርድ በእርሱም ላይ ሲመጣ እየ እነሆም ድምጽ ከሰማያት መጥቶ በእርሱ ላይ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ» የማቴዎስ ወንጌል 3፣13-17

2. የጥምቀት በዓል አካባቢ

የጥምቀት በዓል በየዓመቱ ጥር 11 በመላው የአማራ ክልል በገጠርና የከተማ አካባቢዎች ታቦታቱ በአማኞች ታጅቦው በመወረድ በድምቀት ይከበራል። በዓሉ የሚከበረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በየሐሰን እጅ በዮርዳኖስ ወንዝ መጠመቁን ለማስታወስ ነው። የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ብቻም ሳይሆን ህዝባዊና መንግስታዊ በዓል በመሆኑ ስራ ተዘግቶ በድምቀት ይከበራል። ይህ በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እጅግ በጣም ደማቅ በሆነ ስነ ስርዓትና በህብረ ቀለማት አሸብርቆ የሚከበር ነው።

የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታዮች ከክብረ በዓሉ ቀደም ብሎ በኃላፊነት በመሰብሰብ ቅዱሳት ሥዕላትን በታቦታት ማረፊያዎች በማዘጋጀት፣ በተለያዩ ኅብረ ቀለማት ያሸበረቁ ጨርቆችን /ባነሮችን/፤ የኢትዮጵያ ባንዲራን በየአብያተ ክርስቲያናቱ አደባባዮች በመስቀል፣ የቤተ ክርስቲያናትን ቅጥርና አስፋልት በማጽዳት፤ ለታቦት ክብርን በመስጠት ምንጣፎችን በማንጠፍ በዓሉን ያደምቁታል። በከተራው ዕለት ድንኳን ተተክሎ ፣ ዳሱ ተጥሎ እና ውኃው ተከትሮ ሁሉም ነገር ከተስተካከለ በኋላ፤ ታቦተ ህጉ የሚንቀሳቀስበት ሰዓት ሲደርስ የየቤተ መቅደሱ ታቦታት በወርቅ እና በብር መጎናጸፊያ እየተሸፈኑ ፤ በተለያዩ ህብር በተሸለሙ የከህነተ አልባሳት በደመቁ ካህናት እና የመዖር መስቀል በያዙ ዲያቆናት ከብረው፣ ከቤተ መቅደስ ወደ ባህረ ጥምቀት ለመሄድ ሲነሱ መላው አብያተ



ክርስቲያናት የደውል ድምፅ ያሰማሉ። ምዕመናንም ከልጅ እስከ አዋቂ በአፀደ ቤተ ክርስቲያን እና ታቦታቱ በሚያልፉባቸው መንገዶች ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ እንደሚባለው ያማረ ልብሳቸውን ለብሰው በዓሉን ያደምቃሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደተለመደው የጥምቀት በዓል ወጣቶች ጥቅስ የተጻፈበት ቲ ሸርት በማድረግና ታቦታቱ የሚሄዱበትን መንገድ በማጽዳት እና ምንጣፍ በማገጠፍ እንዲሁም ሥርዓት በማስከበር፣ ሰንበት ተማሪዎች እና ካህናትም በተለያዩ ዝማሬዎች ታቦቱን በማጅብ፣ ምዕመኑም በእልልታ በጭብጨባና በዝማሬው በመሳተፍ በዓሉን ያደምቁታል።

በጥምቀት በዓል ጌታችን ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሄዶ እንደተጠመቀ ለማስታወስ ጥር 10 ቀን ወይም በዋዜማው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በገጠርም ሆነ በከተማ በየአብያተ ክርስቲያናቱ የሚገኙ ሁሉም ታቦታት ከመንበረ ክብራቸው ከቤተ መቅደስ ወጥተው በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ በሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ በካህናትና ዲያቆናት፣ በሰንበት ት/ቤቶች መዘምራን፣ በማኅበራትና በምእመናን በዝማሬ በመታጀብ በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ ውኃ ወዳለበት ስፍራ ወይም ወንዝ ዳር በመሔድ ታቦት ማደሪያ በማምራት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ በመሔድ በዮሐንስ እጅ ለመጠመቅ ማምራቱን ያበሥራሉ። «ያን ጊዜም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ናዝሬት መጣ ዮሐንስም በዮርዳኖስ ወንዝ አጠመቀው» እንዲል።/ማቴ.3:1/ ። ይህ እለት ከተራ ይባላል። ከተራ የተባለው በአካባቢው ያለው ውኃ እንዳይፈስ ተገድቦ ሕዝቡ እንዲጠመቅበት ስለሚዘጋጅ ነው።

በዚያን ዕለት ታቦታቱ ወደ ድንኳኑ ከገቡ በኋላ ዲያቆናት እና ቀሳውሳት በባህረ ጥምቀቱ ዙሪያ ሆነው ከብር የተሰሩ መቋሚያ እና ፅናፅን እንዲሁም ከብር ይዘው በነጭጭ እና በወርቅ ቀለም ባሸበረቁ እጥፍ ድርብ አልባሳት አምረው እና ተውበው፣ የክርስቶስን የጥምቀት ታሪክ የሚያወሱ ወረብ እና መዝሙሮችን ጣዕም ባለው ዜማ ያቀርባሉ። መምህራኑ እለቱን የተመለከተ ትምህርት ለሕዝቡ ሲያስተምሩ ያደራሉ።

ሌሊቱን ስብሀተ - እግዚአብሔር ሲደርስ አድሮ ከዚያም ስርዓተ ቅዳሴው ይፈፀማል። ቅዳሴው በሌሊት እንዲሆን በቤተክርስቲያን ስርዓት ተሰራ መሆኑን ፍትሐ ነገስት ይናገራል። « በልደትና በጥምቀት ቅዳሴው (ቁርባኑ) በመንፈቀ ሌሊት ይሁን።» ጥር 11 ቀን ጥምቀት ይባላል። በወንዙ /በግድቡ/ ዳር ፀሎተ- አኩቴት ተደርሶ 4ቱ ወንጌላት ከተነበቡ በኋላ ባህረ ጥምቀቱ በብፁዓን አባቶች ወይም በተገኙ አባቶች ተባርኮ ለተሰበሰበው ህዝብ - ክርስቲያን ይረጫል። ወንዝ ከሆነም ሰዎች እየገቡ ሊጠመቁ ይችላሉ። ካህናቱ ሕዝቡን ጸበል ከረጩ በኋላ ልዩ ልዩ ሥርዓቶች ይደረጋሉ። ጥር 11 ከቅዱስ ሚካኤል ታቦታት በስተቀር ሌሎች ታቦታት እንደ አካባቢው ቢለያይም ከ4:00- 5:00 ባለው ታቦታቱ ከድንኳን ወጥተው በህዝቡ፣ በካህናት፣ በዲያቆናት፣ በአባቶች፣ በሽማግሌዎች፣ በወጣትና በህጻናት በእልልታና በሆታና በዝማሬና በሽብሰባ፣ በፈረስና በበቀሉ፣ በልዩ ልዩ ጭፈራዎች ታጅበው ወደ የመጡበት ቤተ ክርስቲያን ይሔዳሉ።

ለዚህ በዓል ህዝብ ክርስቲያኑ ልዩ ትኩረት ይሰጠዋል። ምክንያቱም በዓሉ እየሱስ ክርስቶስ በፈለገ ዮርዳኖስ የተጠመቀበትን ተምሳሌት በማሰብ ስለሚከበር። የጥምቀት በዓል ህይወጥታዊ ስርዓቱን ከባህላዊ ወግ እና ስርዓት ጋር አጣምሮ የያዘ ነው። በዚህም ህዝብ ክርስቲያኑ ህብረ - ቀለማዊ የሆነ ጭፈራውንና ጨዋታውን በልዩ ልዩ



መንገድ ያቀርባል። በዓሉን ለማክበር ወደ ጥምቀተ ባህር የሚሄዱ ሰዎች ከበዓሉ በፊት ተዋወቁም አልተዋወቁም በዚያን ዕለት በጋራ ሆነው ጥዑም ዜማዎችን ያንቀረቁራሉ። ይህ ዕለት ማንም ሰው ሳያፍር እና ሳይሸማቀቅ የውስጡን የሚገልፅበት እና በጋራ የሚጫወትበት ዕለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞም በጓደኝነት ለመተጫጨት ለሚፈልጉ ወጣቶች መልካም አጋጣሚን ይፈጥራል። ህዝበ - ክርስቲያኑ ይህንን በዓል ዘር እና ቀለም ሳይለዩ በአንድነት ያከብሩታል። በመሆኑም በዓሉ ህዝብን ያቀራርባል፤ የመረዳዳት ባህልንም ያሳድጋል።

የጥምቀት በዓልን ለማክበር የተለያዩ ሀገር ዜጎች ፣ ዲፕሎማቶች፣ አምባሳደሮች እና ከፍተኛ ባለስልጣናት እንዲሁም የቤተክርስቲያን አባቶች እና ምዕመናን ይታደግሉ። ይህ በዓል በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች በተለይም ጎንደር፣ ባሕር ዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ላሊበላ፣ ወልዲያ፣ ደሴ፣ ደብረ ታቦር፣ ደብረ ብርሃን፣ ፍኖተ ሰላም፣ እንጅባራ፣ ሰቆጣ፣ ከሚሴ በተለያዩ ቀለማትና ህብረ ዝማሬ አሽብርቆ በድምቀት የሚከበር ቢሆንም በአፄ ፋሲል መዋኛ ከውጪ ከሚመጡ ቱሪስቶች ጋር በዓሉን በተለየ ድምቀት ያከብሩታል። ታዲያ በዚህ በዓል ላይ ያስገረማቸውን ነገር በማስታወሻነት ለማስቀመጥ የተለያዩ ቱሪስቶችና ተሳታፊዎች የፎቶ እና የቪዲዮ ካሜራዎቻቸውን ደግነው እያነሱ እና እየቀረጹ ያስቀራሉ።

በዓሉ ጥር 10 ቀን ተጀምሮ ጥር 12 ቀን የቅዱስ ሚካኤል ታቦታት ወደ መንበረ ክብራቸው ከተመለሱ በኋላ ይጠናቀቃል። በአንዳንድ አካባቢዎች ለምሳሌ የጎንደርን ገጠራማ ጨምሮ ደግሞ በአሉ ለቀናት ይቀጥላል።

በአጠቃላይ የጥምቀት በዓል ከጊዜ ወደ ጊዜ የዓለም አቀፍን ኅብረተሰብ ቀልብ እየሳበ የመጣ ታላቅ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ የጌታችን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ጥምቀት ከሚያከብሩ ጥቂት የዓለማችን ሀገሮች አንዷ እና ዋነኛው ናት። ይህ ታላቅ ሃይማኖታዊ በዓል ከሕዝቡ ባህል ጋር ጥብቅ ትስስር ያለው ስለሆነም ከሃይማኖታዊ በዓልነቱ ባሻገር ባሕላዊ ፋይዳውም ጎን ለጎን የሚሄድ ነው። ለሦስት ቀናት ያህል (ከከተራ እስከ ቃና ዘገሊላ) በተከታታይ የሚከበረው ይህ ታላቅ ሃይማኖታዊ ሥርዓት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መገለጫ ከመሆኑም በላይ ለምዕመኑ በረከት የሚያስገኝ ነው።

3. የጥምቀት በዓል አከባቢ ታሪክ

ሐዋርያት በኢትዮጵያ ምድር ተዘዋውረው በማስተማራቸው ኢትዮጵያ እንደ እግዚአብሔር ሀገር ትቆጠራለች ። የጥምቀት በዓልም በአገር ደረጃ ብሔራዊ በዓል ሆኖ መከበር የጀመረው በንገስ ገብረ መስቀል ዘመን መንግስት በ530 ዓ.ም እንደሆነ ይነገራል። በበዓሉ ታቦታትን ከየማደሪያቸው የማውጣት ሥርዓት የተጀመረው በዚህ በፀፄ ገብረ መስቀል ዘመን መንግስት ነው። ንጉሡ በየደብሩ ይከበር የነበረውን በዓል ጌታ ወደ ዮርዳኖስ መሄዱን ለማስታወስ ታቦታቱ ከማደሪያቸው እንዲወጡና በዓሉ እንዲከበር ሥርዓትን ሠሩ።

ይህ ሥርዓት እስከ ቅዱስ ላሊበላ ዘመን 1140 ዓ.ም ድረስ ቀጥሎ በአንድ አጥቢያ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በአንድነት ወደ ወንዝ ወርደው እንዲያርፉ ሥርዓት ተሠራ። እስከዚህ ዘመን ድረስ ታቦታት በጥር 11 ጠዋት ወጥተው ማታ ይገቡ ነበር።



በዐፄ ዘርዐ ያዕቆብ ዘመን መንግስት በ1426 ዓ.ም የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ለንጉሱ አፄ ዘርዐ ያዕቆብ ባቀረቡት ሀሳብ መሰረት ታቦታት በጥር 10 አመሻሽ ላይ ወጥተው ወደ ወንዝ በመውረድ በጥር 11 ወደ ማደረያው እንዲመለስ ሥርዓት ተሠራ። እስከ ዛሬም ድረስ ይህ ሥርዓት በትውፊት ተጠብቆ የጥምቀት በዓል በተለየ ድምቀት እየተከበረ ይገኛል። በ1486 ዓ.ም አፄ ናኦድ ታቦታት በተለያዩ ቀለማት አሸብርቀውና ደምቀው በሃይሞታዊ ስርዓት ታጅበው እንዲከበሩና ማንኛውም የአርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ሁሉ ታቦተ ህጉን ወደ ጥምቀት - ባህሩ በሚወርድበት ጊዜ እና ከጥምቀት - ባህሩ ወደ ቤተ መቅደሱ በሚመለስበት ጊዜ አጅቦ መውረድ እና መመለስ እንዳለበት አዋጅ አስነግረው ነበር። በዚህ በተሰራው ስርዓትና ትውፊት መሰረት ታቦታት ጥር 10 በዋዜማው ከሰዓት በኋላ አሸብርቀውና ደምቀው ወደ ወንዝ ወይም ባህረ ጥምቀት ባለበት ቦታ ይወርዳሉ። በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ንጉስ ፋሲለደስ በጎንደር ከተማ ባህር ጥምቀት ገንብተዋል።

4. የጥምቀት በዓል አከባቢ ጠቀሜታዎች

በጥምቀት በዓል ታቦታቱ በመንፈሳዊ መዝሙር ሽብሽባ፣ ጸሎትና ስነ ስርዓት ታጅበው፣ በሆታና በእልልታ ደምቀው፣ በጭፈራና በተለያዩ ባህልና ጌጣጌጥ አሸብርቀው ወደ ወንዝ ወይም ባህረ ጥምቀት መውረዳቸው በአርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ ከፍተኛ የሆነ የሞራልና የስነ ልቦና እርካታ ይፈጥራል።

በዓሉ ሲከበር ሴቶችና ወንዶች የትዳር ጓደኛቸውን ለመፈለግ ይጠቀሙበታል። በዚህም አምረውና ደምቀው ወደ በዓሉ በመሄድ አብሮ በመጨፈርና ሎሚ በመወርወር ፍቅረኛቸውን ወይም የትዳር አጋራቸውን ለመፈለግና ለመምረጥ ይጠቀሙበታል።

የጥምቀት በዓል ካህናት፣ ዲያቆናት፣ የሰ/ት/ቤት ወጣቶች፣ የማኅበራት አባላት፣ ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና ወንዶች የሚተዋወቁትም ሆነ የማይተዋወቁት በተለያዩ ጌጣጌጦችና አልባሳት ደምቀውና አሸብርቀው በአንድ ላይ በጋራ በአካባቢያቸው በሚገኘው ታቦት ዙሪያ እጨፈሩና እየዘመሩ የሚያከብሩት በመሆኑ ለክልሉ ህዝብ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ባህላዊና ፖለቲካዊ ጠቀሜታ ያስገኛል። በዓሉ ሲከበር ህብረተሰቡ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ስለሚቀሳቀስ መረጃዎችን ለመለዋወጥ፣ አዳዲስ ሀሳቦችንና እውቀቶችን ለማፍለቅና ለመጋራት ይጠቅማል። የበዓሉ በድምቀት መከበር በክልሉ የሚገኙ ህዝቦች እምነታቸውና ባህላቸውን ለሌላው ዓለም ለማስተዋወቅና ለመሳብ ይጠቅማል። በሦስት ቀናት ውስጥ በሚከበረው የትምቀት በዓል ጓደኞች፣ ቤተሰቦች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በመዘዋወርና በመጠያየቅ እንዲሁም አንዱ ለአንዱ ስጦታ በመስጠት ስለሚያከብሩት ከፍተኛ የሆነ የሞራል፣ የመንፈስ እርካታ ይፈጥራል፤ ፍቅርን፣ በመጨመር ቤተሰብን ያስተሳስራል፤ የተጣሉት እንዲታረቁ ያድርጋል። ይህ በዓል ብሔር ብሔረሰቦች እርስ በርስ እንዲረዳዱ፣ ሰላምና ፍቅር እንዲኖራቸው ፣ በጋራ እንዲጨፍሩና እንዲዝናኑ፣ እንዲደሰቱ ያድርጋል። ከዚህም በላይ በጣም ደማቅ በሆነ ስነ ስርዓትና ትውፊት መከበሩ በተለያዩ ዘርፍ ማለትም በጌታጣጌጥ ስራ ፣ በባህል አልባሳት ዝግጅትና በመሳሰሉት ለተሰማሩ አካላት ስፊ የስራ ዕድል ይፈጥራል። ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ የሚል ብሔረሰብ አባባልም አለ።



በሌላ መልኩ የጥምቀት በዓል ሲከበር የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በጋራ ስለሚገናኙ ስለ ልማት ማለትም ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ተቋማት፣ መንገድ፣ አካባቢ ጥበቃና በመሳሰሉት ዙሪያ እንዲወያዩ ዕድል ይፈጥራል። በጥቅሉ የጥምቀት በዓል አካባቢ ሃይማኖታዊ በዓል ብቻም ሳይሆን ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና ባህላዊ ትስስር የሚፈጥር፣ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው የጎላ ለሁለንተናዊ ዘላቂ ልማት እንዲኖር በር ይከፍታል።

5. የጥምቀት በዓል አካባቢ ተሳታፊዎችና ድርሻቸው

የጥምቀት በዓል በመላ ክልሉ ሲከበር ሁሉም የእምነቱ ተከታዮች ማለትም(ሊቃነ ጳጳሳት፣ ቀሳቅሶች፣ ዲያቆናት፣ ሽማግሌዎች ፣ ሴቶች፣ ወንዶች፣ ፈረሰኞች፣ ወጣቶች፣ ህጻናት፣ የሰንበት ት/ቤት ተማሪዎች፣ በቅዱሳን ስም የተቋቋሙ የማህበራት አባላት) የሚገኙ ሲሆን በተወሰነ ደረጃ የሌሎች እምነት ተከታዮችና ተራሰቶችም ይገኛሉ። እንደየ አካባቢው ቢለያይም ባለስልጣናትና የተለያዩ አንግዶች ይገኛሉ።

የጥምቀት በዓልን በድምቀትና በማረ ሁኔታ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ለማክበር በበዓሉ ላይ የሚገኙ ሁሉ የአራቸው ተሳትፎና ድርሻ አላቸው። ይኸውም ካህናትና ሃይማኖት መሪዎች የመጸለይ፣ የመመባረክ፣ የመቀድስና የመዘመር ድርሻ ሲኖራቸው ዲያቆናት፣ መሪዎች፣ የጽዋ ማኅበራትና የሰ/ቤት ወጣቶች በመዘመር ያገለግላሉ። ፈረሰኞች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የበገናና ማሲንቆ ደርዳሪዎች ታቦታቱን ጅባሉ። ሴቶችና ወንዶች ይጨፈራሉ፣ ይዘፍናሉ፣ ሆ ይላሉ፣ ታቦታቱን ያጅባሉ። ሌሎች ወጣቶች ደግሞ ታቦታቱ በሚጓዙበት መንገድ ከፊት እየቀደሙ ምንጣፍ ያነጥፋሉ፣ ጨፌ ይጎዘጉዟሉ፣ ያጸዳሉ። ትልልቅ ሰዎች ደግሞ ያስተባብራሉ። በአጠቃላይ የጥምቀት በዓል ሲከበር በመዘመር፣ በመጸለይ፣ መጨፈር፣ በማስተባበር፣ የታቦታቱን ማረፊያዎች በማስቀጠልና በማስገባት፣ ለደከመው ውሃ በመስጠት የማይሳተፍ የለም፤ ሁሉም በሚችለው መጠን ተሳትፎ ያደርጋል።

6. የጥምቀት በዓልአካባቢ በዓለም የሰው ልጆች ወካይ ቅርስነት በየኔስኮ የመመዘንቡ ጠቀሜታ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዓለም የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት በዓለም የሰው ልጆች ወካይ ቅርስነት መመዘንቡ ለክልሉ ህብረተሰብ የሚከተሉትን ጠቀሜታዎች ያስገኛል። እነዚህም

- ቅርሱ በዘላቂነት እንዲጠበቅ ያደርጋል
- ዓለም አቀፍ ተራሰቶችን ለመሳብና የበዓሉ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዲጨምር ያደርጋል
- በዓሉን ለዓለም ህዝብ ለማስተዋወቅ ይረዳል
- የአገሪቱንና የክልሉን ገጽታ ለመገንባት ይጠቅማል
- የህዝቡን ግንዛቤ በማሳደግ ለቅርሱ ጥበቃ የድርሻውን እንዲወጣ ያደርጋል
- ማኅበራዊና ባህላዊ ትስስር እንዲፈጠር ያደርጋል
- የስራ ዕድል ለመፍጠር ይጠቅማል።



- 3 AVR. 2018

N° 0186

የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባበር በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፈርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.











ቁጥር (No)	ስም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
1	ሲካቱ ተገና	ሴ	50	የመገንጠያ ሠራተኛ	ክርስቲያን	ዳላይ	
2	ካርገ መሳኛ	ወን	55	የግል ሥራ ላይ	ክርስቲያን	ከካሳ	
3	ቸሳለ ጌጌግሳዎ	ሴ	30	ገብ ሠራተኛ	ክርስቲያን	ሰላሳ	
4	አካይ ጸጋዝ	ወን	20	"	"	"	
5	መስጊድ ገለግሎት	ሴ	28	ገብ ሠራተኛ	"	"	
6	ደ/ኃይማኖት ደ/ሰላሳ	ሴ	34	ደ/ሰላሳ ገብ ሠራተኛ	ክርስቲያን	"	
7	ሠላሳ ሰላሳ	ወን	25	የግል	ክርስቲያን	ዳላይ	
8	ሰላሳ ሰላሳ	ወን	47	የግል ሠራተኛ	ክርስቲያን	ዳላይ	
9	ሰላሳ ሰላሳ	ሴ	27	የግል ሠራተኛ	ክርስቲያን	ዳላይ	
10	ተገባሪ ጸጋዝ	ወን	23	የግል ሠራተኛ	"	"	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ስም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
11	ሃብታም የሰገላ	ጎ	24	መንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ብሔራዊ	
12	ገሠየቅ ቆይሎ	ወ	28	መሥሪያ	??	??	
13	ገብረ ኪርቶስ	ወ	29	??	??	??	
14	ሥነ ማህበራዊ	ወ	36	??	??	??	
15	የገብረ ኪርቶስ ሥነ	ጎ	46	??	??	??	
16	ሠነድ ገብረ ኪርቶስ	ጎ	28	መንግሥት ሠራተኛ	??	ሥነ	
17	አባይ ገብረ	ወ	30	??	??	??	
18	ካታሪክ ገብረ	ጎ	30	መንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ሥነ	
19	ገብረ ኪርቶስ ገብረ	ጎ	20	መንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ሥነ	
20	ገብረ ኪርቶስ ገብረ	ወ	34	መንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ሥነ	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዘገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ስም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
21	አብነት መገታ	ወ	28	ገዛዎች	ኦርቶዶክስ	ላሊበሌ	
22	ደብተረ ገብረ	ወ	26	ገዛዎች	ኦርቶዶክስ	ላሊበሌ	
23	መለከው አብነት	ወ	30	' /	' /	' /	
24	Kassa Zemene	m	38	Guide	Orthodox	Laibela	
25	Idesse Tenaw	M	33	Guide	Orthodox	Laibela	
26	Abakw Mengiste	M	59	guide	Christian	Laibela	
27	Getaneh Asmare	M	43	Guide	Orthodox	Laibela	
28	Tsegaye Damte	M	39	Guide	Orthodox	Laibela	
29	Ayanew Abet	M	28	ሰጠኛ			
30	ደ.አ.ሰ. ለገ. ገብረ	ወ	39	ገዛዎች			



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
31	Dereisse cherie	M	44	Civil servant	orthodox	Loستا	[Signature]
32	Tesfa Kelemu	M	29	7	7	7	[Signature]
33	Mulu Tadesse	M	29	77	77	77	[Signature]
34	Eshetic Stimels	M	28	77	77	77	[Signature]
35	Yamral Adame	M	29	Civil servant	77	77	[Signature]
36	Bezuye Sisay	F	42	Civil servant	11	11	[Signature]
37	Kenem Hlamet	F	41	11	orthodox	11	[Signature]
38	Zeremariam mendamaw	M	34	Civil servant	77	77	[Signature]
39	Kalem Mengaw	F	23	77	77	77	[Signature]
40	Bayush Getu	F	33	77	77	77	[Signature]




የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባበር በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
41	Alebachew Raile	M	60	Civil servant	Orthodox	Lasta	
42	MESAY TADESE	M	41	Civil servant	Orthodox	Lasta	
43	Amoke Melese	M	3x	Civil servant	Orthodox	Lasta	
44	Ali Mahie Seril	M	40	??	??	??	
45	Temesgen bassare	M	32	Ethiopian general	??	??	
46	Mesafint Messera	M	86	court scribe	Orthodox	Lasta	
47	Wondimaw Wobij	M	30	Civil servant	Tewahedo	Lasta	
48	Tadesse Molla	M	45	Civil servant	Orthodox (Tewahedo)	Lasta	
49	Messcheru...	M	50	General	??	??	
50	Gashaw Exeberis	M	29	Civil servant	Orthodox	Lasta	




የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፈርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.











ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
51	ወይዘሮ ገብረ ገብረ	ወ	27	መጽሔፍ	ክርስቲያን	ገብረ	[Signature]
52	ገብረ ገብረ	ወ	33	ግብር	ክርስቲያን	ገብረ	[Signature]
53	ወይዘሮ ገብረ ገብረ	ወ	32	ግብር	ክርስቲያን	ገብረ	[Signature]
54	ወይዘሮ ገብረ ገብረ	ወ	23	ግብር	ክርስቲያን	ገብረ	[Signature]
55	ወይዘሮ ገብረ ገብረ	ወ	38	ግብር	ክርስቲያን	ገብረ	[Signature]
56	ወይዘሮ ገብረ ገብረ	ወ	32	ግብር	ክርስቲያን	ገብረ	[Signature]
57	ወይዘሮ ገብረ ገብረ	ወ	2	ግብር	ክርስቲያን	ገብረ	[Signature]
58	ወይዘሮ ገብረ ገብረ	ወ	30	ግብር	ክርስቲያን	ገብረ	[Signature]
59	ወይዘሮ ገብረ ገብረ	ወ	38	ግብር	ክርስቲያን	ገብረ	[Signature]
60	ወይዘሮ ገብረ ገብረ	ወ	50	ግብር	ክርስቲያን	ገብረ	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
61	ሁሳቢን ሁገሳ	ሀ	40	መንግሥት ልሳን	ጥቅምተኛ	አዳማ	
62	ገብረክፍቃለ	ሀ	22	መንግሥት ልሳን	ጥቅምተኛ	አዳማ	
63	በህሳን አሳኑ	ሀ	23	መንግሥት ልሳን	ጥቅምተኛ	አዳማ	
64	ዳዊት ለሆነ	ሀ	22	" "	" "	" "	
65	ሰርካሪ ስራ ስራ	ሀ	40	" "	" "	" "	
66	ወርቅነሽ ልቆጫ	ሀ	22	" "	" "	" "	
67	ሰርካሪ ስራ ስራ	ሀ	35	" "	" "	" "	
68	ሁገሳ አሳኑ	ሀ	29	" "	" "	" "	
69	ዳዊት ለሆነ	ሀ	45	" "	" "	" "	
70	ሰርካሪ ስራ ስራ	ሀ	23	" "	" "	" "	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.











ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
71	ዘገየ ንግሥት ርዳኛ	ሀ	52	የመንግሥት ሰራተኛ	ክርስቲያን	ገብረገብ	[Signature]
72	መስገና ተሰጋ	ሀ	63	የመንግሥት ሰራተኛ	ክርስቲያን	ገብረገብ	[Signature]
73	አብነት ገብረ-ገብረ	ሀ	25	ግለሰብ	ግንባር	ገብረገብ	[Signature]
74	አብነት ገብረ	ሀ	38	ግለሰብ	ግንባር	ገብረገብ	[Signature]
75	አብነት ገብረ	ሀ	44	ግለሰብ	ግንባር	ገብረገብ	[Signature]
76	አብነት ገብረ	ሀ	40	ግለሰብ	ግንባር	ገብረገብ	[Signature]
77	አብነት ገብረ	ሀ	59	ግለሰብ	ግንባር	ገብረገብ	[Signature]
78	አብነት ገብረ	ሀ	39	ግለሰብ	ግንባር	ገብረገብ	[Signature]
79	አብነት ገብረ	ሀ	28	ግለሰብ	ግንባር	ገብረገብ	[Signature]
80	አብነት ገብረ	ሀ	27	ግለሰብ	ግንባር	ገብረገብ	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
81	መንገድ ማሰው	ወ	28	መገንጠያ ጸሐፊ	ክርስቲያን	ታላቅ	
82	ሀገሥት ፀጋሠ	ወ	42	የመንግሥት ሠራተኛ	ቦሌ	ታላቅ	
83	ገብረ ገብረ	ወ	36			ታላቅ	
84	ገብረ ገብረ	ወ	34	የመንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ታላቅ	
85	S. WASH WARDABAY	M	28	Bethlehem	21	Lasta	
86	ገብረ ገብረ ገብረ	ወ	36	ጸሐፊ	21	ታላቅ	
87	ገብረ ገብረ	ወ	27	ገገዥ	ክርስቲያን	ታላቅ	
88	ገብረ ገብረ	ወ	30	የሥራ ሠራተኛ	ክርስቲያን	ታላቅ	
89	ገብረ ገብረ	ወ	42	ገገዥ	ክርስቲያን	ታላቅ	
90	ገብረ ገብረ	ወ	29	ገገዥ	ክርስቲያን	ታላቅ	




የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
91	Amba Abiyos	m	36	ደ/ክ/ሰ	ሐዘን	ጋራ	[Signature]
92	ALEBAOMEW ASKAL	m	40	ቆክ	ክርስቲያን	ደ/ክ/ሰ	[Signature]
93	GERGAY HEYRABEYAN	w	58	ግንባር	>>	>>	[Signature]
94	ቆይሎ አገራዊ	w	60	ግንባር	ክርስቲያን	ደ/ክ/ሰ	[Signature]
95	ገብረ-ገብረ ገብረ	w	66	ቆክ	ገብረ	ደ/ክ/ሰ	[Signature]
96	Shewanazaw meiku	w	35	ሥራተኛ	ክርስቲያን	ደ/ክ/ሰ	[Signature]
97	Biyhan GITSADIK	w	25	ሥራተኛ	ክርስቲያን	ደ/ክ/ሰ	[Signature]
98	ገብረ ገብረ	w	31	ሥራተኛ	ክርስቲያን	ደ/ክ/ሰ	[Signature]
99	መንግሥት ገብረ	w	29	ሥራተኛ	ክርስቲያን	ደ/ክ/ሰ	[Signature]
100	መንግሥት ገብረ	w	26	ሥራተኛ	ክርስቲያን	ደ/ክ/ሰ	[Signature]




የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
101	ዓቢን ከሰው መከላ	♂	32	ከሰው-ገጽ	ገርቶታ	ካከላ	[Signature]
102	ቀለህ ኪንታ	♂	34	አገገኝ	ካርቶታ	ሰላላ	[Signature]
103	አደላው ሠጠኛ	"	29	"	"	"	[Signature]
104	ዛኒ ጠገና	"	29	"	ካርቶታ	ካከላ	[Signature]
105	ጌታ ገደማ	"	32	ከሰው-ገጽ	ካርቶታ	ካከላ	[Signature]
106	ተላባ ጸደቅ	♂	27	>>	>>	>>	[Signature]
107	አደላው አደላው	♂	25	>>	>>	ካርቶታ	[Signature]
108	ቀ/ አገገኝ ጠገና	♂	38	ታሪካዊ	"	"	[Signature]
109	አደላው ገርቶታ	♂	40	አገገኝ	ገርቶታ	ካርቶታ	[Signature]
110	አገገኝ/ገርቶታ ጠገና	♂	45	>>	>>	>>	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
121	ተዘበው አማራ ተክህ	ወ	51	የመንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ተንቁርከተማ	
122	አንተህህ ደብሎ	ወ	51	ጋራ ጋራ	ጋራ	ጋራ	
123	ጌታቸው ጌጌ	ወ	25	ጋራ ጋራ	ጋራ	ጋራ	
124	ሆሮቱ ገሰገሰ	ሴ	38	የሆሮቱ ገሰገሰ	ክርስቲያን	ጋራ	
125	ሆሮቱ ገሰገሰ	ሴ	30	ጋራ	ክርስቲያን	ጋራ	
126	ሆሮቱ ገሰገሰ	ሴ	32	ጋራ	ክርስቲያን	ጋራ	
127	አብይ ገብረ ገብረ	ሴ	26	የሆሮቱ ገሰገሰ	ክርስቲያን	ጋራ	
128	ሆሮቱ ገሰገሰ	ሴ	26	የሆሮቱ ገሰገሰ	ጋራ	ጋራ	
129	ሆሮቱ ገሰገሰ	ሴ	25	የሆሮቱ ገሰገሰ	ክርስቲያን	ጋራ	
130	ሆሮቱ ገሰገሰ	ሴ	40	የሆሮቱ ገሰገሰ	ክርስቲያን	ጋራ	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ።

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.



ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
131	ሃገረ ሃገረ ገሥዳራ	ሴ	30	የገቢ ልማት	ክ/ተ	ጎንደር	[Signature]
132	ገብረ - ገብረ	ሴ	24	የገቢ ልማት	" "	" "	[Signature]
133	ዘ.ሀን ገብረ	ሴ	24	ተማሪ	" "	ጎንደር	[Signature]
134	ገብረ ገብረ	ሴ	28	የገቢ ልማት	" "	ጎንደር	[Signature]
135	ሀይማኖት ገብረ	ሴ	65	የገቢ ልማት	" "	ጎንደር	[Signature]
136	ገብረ ገብረ	ሴ	28	ሀይማኖት	ክ/ተ	ጎንደር	[Signature]
137	ገብረ ገብረ	ሴ	25	ተማሪ	ክ/ተ	ጎንደር	[Signature]
138	ገብረ ገብረ	ሴ	54	ገብረ	ክ/ተ	ጎንደር	[Signature]
139	ገብረ ገብረ	ሴ	25	ገብረ	ክ/ተ	ጎንደር	[Signature]
140	ገብረ ገብረ	ሴ	35	ገብረ	ክ/ተ	ጎንደር	[Signature]

የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አክባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ስም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
141	ብርሐኑ ጊሁኔ	ወ	29	የግድብ ገደብ	ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ	ጎንደር	[Signature]
142	አብነት ገብረ	ወ	30	የግድብ ገደብ	ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ	ጎንደር	[Signature]
143	ወንጌል ገብረ	ወ	29	የግድብ ገደብ	ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ	ጎንደር	[Signature]
144	አብነት ገብረ	ወ	22	ተማሪ	ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ	ጎንደር	[Signature]
145	አብነት ገብረ	ወ	28	ገደብ	ጎንደር	ጎንደር	[Signature]
146	አብነት ገብረ	ወ	29	የግድብ ገደብ	ጎንደር	ጎንደር	[Signature]
147	አብነት ገብረ	ወ	32	የግድብ ገደብ	ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ	ጎንደር	[Signature]
148	አብነት ገብረ	ወ	21	ተማሪ	ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ	ጎንደር	[Signature]
149	አብነት ገብረ	ጎንደር	ጎንደር		ጎንደር	ጎንደር	[Signature]
150	አብነት ገብረ	ጎንደር	23	የግድብ ገደብ	ጎንደር	ጎንደር	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
151	ወርቁ ገሪህ	ወ	68	የህገ ጽዳቅ	ኦርቶዶክስ	ጎንደር	[Signature]
152	አባይ መስከፍን	ጎ	58	>>	>>	>>	[Signature]
153	ሥነ ጥናት	ጎ	25	የሥራ ጽደባ	>>	>>	[Signature]
154	ወገኖች	ወ	25	ተማሪ	>>	>>	[Signature]
155	አባይ ገብረ	ወ	65	የግብር	>>	>>	[Signature]
156	የቤተሰብ ገብረ	ጎ	49	የግብር	>>	>>	[Signature]
157	አባይ ገብረ	ጎ	49	የሥራ ጽደባ	>>	>>	[Signature]
158	አባይ ገብረ	ጎ	31	>>	>>	>>	[Signature]
159	የግብር መንግሥት	ጎ	22	ተማሪ	>>	>>	[Signature]
160	አባይ ገብረ	ጎ	35	የሥራ ጽደባ	>>	>>	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፈርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.










ቁጥር (No)	ስም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
161	ሀዳ ሀይለማርያም ገብረ	ሴ	25	የሌታ ገሰገሰ	ገሪቶ	ጎንደር	
162	አረብ አብይ	ሴ	53	ሠራተኛ	ገሪቶ	ጎንደር	
163	አብይ አብይ	ሴ	53	የገብ/ታ/ሀይማኖት/ሠራተኛ	ገሪቶ	ጎንደር	
164	አብይ አብይ	ሴ	25	ግለሰብ	ገሪቶ	ጎንደር	
165	አብይ አብይ	ሴ	32	ግለሰብ	ገሪቶ	ጎንደር	
166	አብይ አብይ	ሴ	52	ግለሰብ	ገሪቶ	ጎንደር	
167	አብይ አብይ	ሴ	35	ግለሰብ	ገሪቶ	ጎንደር	
168	አብይ አብይ	ሴ	40	ግለሰብ	ገሪቶ	ጎንደር	
169	አብይ አብይ	ሴ	25	ግለሰብ	ገሪቶ	ጎንደር	
170	አብይ አብይ	ሴ	17	ግለሰብ	ገሪቶ	ጎንደር	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
171	መስገብ ጸሐ	ሴ	27	ገህዬ	ኦርቶዶክስ	አዘን	
172	ዓቃታ ዓቃ	ሴ	27	ሰው ገብ	ክርስቲያን	አዘን	
173	ወብሳት መስገብ ጸሐ	ሴ	29	መዘቀ	ኦርቶዶክስ	አዘን	
174	ደብረ ገብረ	ሴ	29	ገብረ / ገብረ	ኦርቶዶክስ	አዘን	
175	አብነት ዳዕዳ	ሴ	40	አብነት ዳዕዳ	ኦርቶዶክስ	አዘን	
176	ወቃት ወቃ	ሴ	33	ገብረ	ግን	ግን	
177	አባባ ዳዕዳ	ሴ	30	ገብረ	ግን	ግን	
178	ገብረ ገብረ መስገብ ጸሐ	ሴ	22	መስገብ ጸሐ	ግን	ግን	
179	ገብረ መስገብ ጸሐ	ሴ	20	ገብረ	ግን	ግን	
180	አብነት ዳዕዳ	ሴ	27	ገብረ	ግን	ግን	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባበር በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
181	አብነገር ሐ	ወ	38	የመንግሥት ሰራተኛ	ክርስቲያን	ሐረር	[Signature]
182	ኛርንጎ ገሰ	ኔ	30	የሥራ ሰራተኛ	ክርስቲያን	ሐረር	[Signature]
183	አወላወል ማህ	ወ	40	የመንግሥት ሰራተኛ	ክርስቲያን	ሐረር	[Signature]
184	ሣዕልኅ ዘወረ	ወ	38	የመንግሥት ሰራተኛ	ክርስቲያን	ሐረር	[Signature]
185	ሠዳቶ አብይ	ወ	42	የመንግሥት ሰራተኛ	ክርስቲያን	ሐረር	[Signature]
186	ሙሉሉ ማህ	ወ	51	የመንግሥት ሰራተኛ	ክርስቲያን	ሐረር	[Signature]
187	ጌጠ ወልደ	ወ	57	??	??	??	[Signature]
188	ሣላማ ሙሉ	ወ	42	??	??	??	[Signature]
189	አቶ አብ ማህ	ወ	25	የመንግሥት ሰራተኛ	ክርስቲያን	ሐረር	[Signature]
190	ገብረመስቀል ጌንደራ	ኔ	27	??	??	??	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባበር በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
191	አሳታ ገብረ	♂	38	መንግሥት ገብረ	እስካላም	ሀኪማ	[Signature]
192	ቀጭን አበበ	♂	22	"	"	"	[Signature]
193	ታሰፋ ወልደ	♂	34	"	"	"	[Signature]
194	አባነሽ መሐላው	♂	34	>>	እስካላም	>>	[Signature]
195	አባነሽ አብበ	♂	26	መንግሥት ገብረ	እስካላም	ሀኪማ	[Signature]
196	አባነሽ አብበ	♂	40	መንግሥት ገብረ	እስካላም	ሀኪማ	[Signature]
197	ሀይለማርያም አበበ	♀	26	መንግሥት ገብረ	እስካላም	ሀኪማ	[Signature]
198	ሀይለማርያም አበበ	♀	30	መንግሥት ገብረ	እስካላም	ሀኪማ	[Signature]
199	አባነሽ አበበ	♂	28	"	"	"	[Signature]
200	አባነሽ አበበ	♂	30	"	"	"	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
201	ሸቶ ኪርቆስ ገዢአክበ	ወ	60	ገብአክቲቫ	ክርስቲያን	ወዳሪ	[Signature]
202	ሸቶ: ጽብረት ብርሃኑ	ወ	45	ግብር	ጊዮርጊያ	ወዳሪ	[Signature]
203	ሸቶ: ጽብረት ገብርኤል	ወ	28		ክርስቲያን	ወዳሪ	[Signature]
204	ሸቶ: ጽብረት ገብርኤል	ወ	28			ወዳሪ	[Signature]
205	ሸቶ: ጽብረት ገብርኤል	ወ	38		ክርስቲያን	ወዳሪ	[Signature]
206	ሸቶ: ጽብረት ገብርኤል	ወ	50		ክርስቲያን	ወዳሪ	[Signature]
207	ሸቶ: ጽብረት ገብርኤል	ወ	50		ክርስቲያን	ወዳሪ	[Signature]
208	ሸቶ: ጽብረት ገብርኤል	ወ	42	ግብር	ክርስቲያን	ወዳሪ	[Signature]
209	ሸቶ: ጽብረት ገብርኤል	ወ	32	ግብር	ክርስቲያን	ወዳሪ	[Signature]
210	ሸቶ: ጽብረት ገብርኤል	ወ	30		ክርስቲያን	ወዳሪ	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
211	ሃይለማርያም ለገሰ	ሀ			ክርስቲያን		[Signature]
212	አዳማ ገብረ	ሀ			ክርስቲያን		[Signature]
213	ወ/ሮ አበበ ገብረ	ሀ			ክርስቲያን		[Signature]
214	አብነት ገብረ	ሀ			ክርስቲያን		[Signature]
215	አብነት ገብረ	ሀ			ክርስቲያን		[Signature]
216	አብነት ገብረ	ሀ	40		ክርስቲያን	ወ/ደ 6	[Signature]
217	አብነት ገብረ	ሀ	30		ክርስቲያን	ወ/ደ 1	[Signature]
218	አብነት ገብረ	ሀ	26		ክርስቲያን		[Signature]
219	አብነት ገብረ	ሀ	33		ክርስቲያን	ወ/ደ	[Signature]
	አብነት ገብረ	ሀ	26		ክርስቲያን	ወ/ደ	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
221	ፊዚ ገብረ	ሴ			ክርስቲያን		
222	ብርሃኑ ለገሰ	ሴ			ክርስቲያን		
223	የዘናገሩ ገብረ	ሴ			ክርስቲያን		
224	ዘርዘር ገብረ	ሴ			ክርስቲያን		
225	ገብረ ገብረ	ወ			ክርስቲያን		
226	አባ ገብረ	ሴ			ክርስቲያን		
227	አባ ገብረ	ወ	40		ክርስቲያን	ገብረ ገብረ	
228	አባ ገብረ	ወ			ክርስቲያን		
229	አባ ገብረ	ወ	47		ክርስቲያን		
230	አባ ገብረ	ወ	26		ክርስቲያን		



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
241	አርቶጳጳስ ገብረመስቀል	ሴ	25	ያካገን	ጽርዕ ዳኅሰ	ጠባብ	[Signature]
242	አብነት ደግሞራ	ወ	49	ያገን	ጳጳስ	ጠባብ	[Signature]
243	ማይሪን ገብረገብ	ሴ	27	Single	ገብረገብ	ጠባብ	[Signature]
244	ገብረገብ ገብረገብ	ሴ	24	ያካገን	ካርታገራ	ጠባብ	[Signature]
245	ደንበረ ገብረገብ	ወ	32	ያገን	ገብረገብ	ጠባብ	[Signature]
246	ሃይለማርያም ገብረገብ	ወ	30	ያገን	ገብረገብ	ጠባብ	[Signature]
247	ባሕር ገብረገብ	ወ	23	ያገን	ገብረገብ	ጠባብ	[Signature]
248	ገብረገብ ገብረገብ	ወ	25	ያገን	ገብረገብ	ጠባብ	[Signature]
249	ገብረገብ ገብረገብ	ወ	45	ያገን		ጠባብ	[Signature]
250	ገብረገብ ገብረገብ	ሴ	30	ያገን		ጠባብ	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የጎብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ለምምኑታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
251	ግዛቸው ገርሃኑ ዘገቤ	ወ	35	ደገገ	ገርግዳክስ	ገ/ወ-ገ-ገ-ገ	
252	አመላክ መገንገል	ወ	26	ያገገ	ገርግዳክስ	ገ/ቀ/ገ/ገ	
253	ህጻን ገርግዳክስ	ወ	18	ያገገ	ገርግዳክስ	ገ/ቀ/ገ/ገ	
254	አባይአሙ አበበ	ወ	39	ያገገ	ገርግዳክስ	ገ/ቀ/ገ/ገ	
255	ገርግዳክስ	ወ	32	ያገገ	ገርግዳክስ	ገ/ቀ/ገ/ገ	
256	አባይአሙ ገርግዳክስ	ወ	36	ያገገ	ገርግዳክስ	ገ/ቀ/ገ/ገ	
257	አባይአሙ ገርግዳክስ	ወ	29	ያገገ	ገርግዳክስ	ገ/ቀ/ገ/ገ	
258	አባይአሙ ገርግዳክስ	ወ	27	ያገገ	ገርግዳክስ	ገ/ቀ/ገ/ገ	
259	አባይአሙ ገርግዳክስ	ወ	33	ያገገ	ገርግዳክስ	ገ/ቀ/ገ/ገ	
260	አባይአሙ ገርግዳክስ	ወ	27	ያገገ	ገርግዳክስ	ገ/ቀ/ገ/ገ	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባበር በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የጎብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ለምምኑታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
261	ጌልሣኤፍ ገሣ	ሴ	40	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ሸከዳ	
262	ተስፋ ንጉሴ	ወ	18	ያገገ	ጋራቶታል	ጸሐዳ	
263	ደብረመስቀል ገብረገብ	ሴ	25	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	
264	ፍቅሩ ግብረገብ	ወ	29	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	
265	ሐይለማርያም ገብረገብ	ወ	33	"	"	ጸሐዳ	
266	ፍቅሩ ግብረገብ	ሴ	24	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	
267	መወልደ ገብረገብ	ሴ	30	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	
268	ሐይለማርያም ገብረገብ	ሴ	28	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	
269	ሐይለማርያም ገብረገብ	ሴ	27	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	
	አሙን ገብረገብ	ወ	33	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባሕላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን።

We, representatives of the various Communities, groups, individuals, religious leaders, elders, hereby confirmed with our free, Prior and informed consent for the inscription of the Ticket Festival(Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the intangible Cultural Heritage of Humanity.






ቁጥር	ስም(Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social Status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (Signature)
276	ቀረብ ገብረመስቀል	ወንድ	39		ፕሮቴስታንት	01-02	
277	መሳፍን ጸሐይየሁ	ጠ	34		ጆርጅያኒስት	02	
278	ሌብረኤም ለገሰ	ሴ	32		ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ	06	
279	ጠ/ሪ ኃይለማርያም ገብረመስቀል	ንግ	40		ጆርጅያኒስት ተዋሕዶ	09	
280	ታዳጊ ጠ/ሪ	ሴ	—		ጎጎ	06	
281	ዳግስቲ ገብረገብ	ሴ	—		ጎጎ	06	
282	አቡ ስ ለገሰ	ጠ	—		ጎጎ	10	
283	ገብረገብ ገብረገብ	ጠ	42		ኃይማኖት	02	
284	ዘክርያስ ገብረገብ	ሴ	40		ኃይማኖት	06	
285	መ/ር አብነት ገብረገብ	ጠ	33		ጎጎ	01	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባሕላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን።

We, representatives of the various Communities, groups, individuals, religious leaders, elders, hereby confirmed with our free, Prior and informed consent for the inscription of the Ticket Festival(Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር	ስም(Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social Status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (Signature)
286	አመተግሰብ	ሴት	—		ክርስቲያን	06	
287	ሊቀ/ጳ/ጳ. መላክ. ገብረ. ገብረ	ወንድ			ግንባር	07	
288	ደ/ገ/ገ. ገብረ. ገብረ	ወንድ			ግንባር	07	
289	ሰነድ ገብረ	ሴት			ግንባር	07	
290	ገ/ሰነድ ገብረ	ወንድ			ግንባር	2	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባሕላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን።

We, representatives of the various Communities, groups, individuals, religious leaders, elders, hereby confirmed with our free, Prior and informed consent for the inscription of the Ticket Festival(Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር	ስም(Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social Status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (Signature)
291	ሙ/ር ፍጋሳ ገብረ ገብረ	ወንድ	56		ገብርኤል		
292	ክብሩ ገብረ	ወንድ	65		- - -	-	
293	ሙ/ር ገብረ ገብረ	ወንድ	35		- - -	04	
294	ገብረ ገብረ	ወንድ	30		- -	05	
295	ገብረ ገብረ	ወንድ	40		- -	02	
296	ገብረ ገብረ	ወንድ	50		- - -	11 -	
297	ሙ/ር ገብረ ገብረ	ሀ	45		- -	04	
298	ሙ/ር ገብረ ገብረ	ሀ	40		- - -	ገብርኤል	
299	ሙ/ር ገብረ ገብረ	ሀ	45		ገብርኤል	ገብርኤል	
300	ሙ/ር ገብረ ገብረ	ሀ	47		ገብርኤል	ገብርኤል	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወሰዱ ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፈርማችን እንገልጻለን።

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ሰማህበራዊ ደረጃ (Social status)	ጾም (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
301	ጋሻው ሠራተኛ	♂	46	Tour organizer	ጥቅጥ	ጎንደር	
302	Bahiru Dires	M	29	Gov't Officer	Orthodox	GONDAR	
303	Yipredem Kidane	m	38	Private	Orthodox	>>	
304	Jasu Sendek	M	28	Driver	>>	>>	
305	Saba Kidane	F	26	Private	>>	>>	
306	HABTE BEREMYE	M	26	private	>>	>>	
307	Bilas Desne	M	33	Gov't officer	>>	>>	
308	Pamona Assafa	M	25	Private/Driver	>>	>>	
309	Habtom Gebrelibanos	M	28	Private	>>	>>	
310	Getachew Abebe	M	25	Driver	>>	>>	

የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኒስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኒስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፈርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ስም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
321	BEREKET SIMON	M	60	Govt. functionary	Orthodox	Addis	
322	Ambassador Helawe Yosef	M	60	Diplomat/Political	Orthodox	Addis	
323	Tekesa Tebebal	M	40	Mayor of Gondar	Orthodox	Gondar	
324	Yohanes Tesfaye	M	30	Entrepreneur	Orthodox	Gondar	
325	Tenna Sevan	F	58	Hotel Owner	Orthodox	Gondar	
326	Erzile Becha	M	34	Deputy Mayor of Gondar	Muslim	Gondar	
327	Amb. Keza Tesfayohannes	M	51	D/General Public	Orthodox	Addis Ababa	
328	YONAS YITBAREK	M	29	Journalist and			
329	Belete Terate	M	28	Communicator			
330	E			Tour Guide	Orthodox	Gondar	

የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኒስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኒስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
381	Tewodros Tesfa	Male	29	Government office	ortodox	GONDAR	
382	Kassahun Tesfahun	M	42	Police	>>	GONDAR	
383	Yosef Molla	M	38	equal servant	>>	GONDAR	
384	Sisak Tassew	M	40	Government office	>>	Gondar	
385	AMERA ATNAFU	F	26	E/R/Engineer	>>	Gondar	
386	ALERA Gebriegize	M	44	Merchant	>>	Gondar	
387	Mastika Bedade	M	41	engineer/cor	>>	Gondar	
388	Tigest Kidane	F	30	merchant	>>	Gondar	
389	AYICHAW Addisu	M	36	garit officer	>>	GONDAR	
390	Ahlias Dagne	M	33	>>	>>	>>	

የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
381	Salegeta Misza	M	25	Tour Guide	Orthodox	Gondar	[Signature]
382	Abebe Melash	M	24	Tour guide	Orthodox	Gondar	[Signature]
383	Yab Siraw eshato	M	34	Gova-officer	"	"	[Signature]
384	ተክኤ ደገተ	W	58	የፕላንና የፖለቲካ ምክር ቤቅ አባል	"	አዲስአበባ	[Signature]
385	Gezahagne Girma	M	45	Anthropologist	Orthodox	Addis	[Signature]
396							
397							
398							
399							
400							